

# Jer

## Chapter 25

Amharic Interlinear

Reference: Amharic Selassie Bible

הַרְבֵּעִית	בְּשָׁנָה	יְהוֹרָה	עַם	כָּל־	עַל־	יְרֻמְיָהוּ	עַל־	הַיָּה	אֲשֶׁר־	הַדְּבָרִים	1
አራተኛ	ዓመት	ይሁዳ	-ያ-ሕዝብ	ሁሉ	-በ	ኤርምያስ	-በ	-እና-ሆነ	-የ-	ቃል	
<a href="#">H7243</a>	<a href="#">H8141</a>	<a href="#">H3063</a>		<a href="#">H3605</a>		<a href="#">H3414</a>		<a href="#">H1961</a>		<a href="#">H1697</a>	

מֶלֶךְ	לְנִבְכַדְרֶאצַּר	הַרְאֲשִׁית	תְּשֻׁנָּה	הִיא	יְהוֹרָה	מֶלֶךְ	יֹאשִׁיָּהוּ	בֶן־	לְיֵהוּיָקִים	
ንጉሥ	of-Nevukhadnetzar	the-first	ዓመት	እሱ	ይሁዳ	ንጉሥ	Yoshiyahu	ልጅቱ	የአቁም	
<a href="#">H4428</a>	<a href="#">H5019</a>	<a href="#">H7224</a>	<a href="#">H8141</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H3063</a>	<a href="#">H4428</a>	<a href="#">H2977</a>		<a href="#">H3079</a>	

כָּבֹדִי  
ባቤል  
[H0894](#)

በይሁዳ ንጉሥ በኢዮሲያስ ልጅ በኢዮአቁም በአራተኛው ዓመት፣ በባቢሎን ንጉሥ በናቡከደነፆር በመጀመሪያው ዓመት፣ ስለ ይሁዳ ሕዝብ ሁሉ ወደ ኤርምያስ የመጣው ቃል ይህ ነው።

יִשְׁבִּי	כָּל־	וְאֵל	יְהוֹרָה	עַם	כָּל־	עַל־	הַנְּבִיאִים	יְרֻמְיָהוּ	דְּבָרֵי	אֲשֶׁר	2
ተቀመጠ	ሁሉ	-ወደ	ይሁዳ	-ያ-ሕዝብ	ሁሉ	-በ	ነቢይ	ኤርምያስ	-እና-ተናገረ	-የ-	
<a href="#">H3427</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H3063</a>		<a href="#">H3605</a>		<a href="#">H5030</a>	<a href="#">H3414</a>	<a href="#">H1696</a>		

לְאִמֹר  
-እና-አለ  
[H0559](#)

יְרוּשָׁלַם  
አዳራሴም  
[H3389](#)

ይህንም ቃል ነቢይ ኤርምያስ ለይሁዳ ሕዝብ ሁሉና በኢየሩሳሌም ለተቀመጡ ሁሉ እንዲህ ሲል ተናገረው።

הַיָּה	הַיּוֹם	וְעַד	יְהוֹרָה	מֶלֶךְ	אָמוֹן	בֶּן־	יֹאשִׁיָּהוּ	שָׁנָה	עֶשְׂרֵה	שָׁלֹשׁ	מֵן־	3
-ያ-ይህ	ቀናት	-እስከ	ይሁዳ	ንጉሥ	Amon	ልጅቱ	of-Yoshiyahu	ዓመት	አስር	ሦስት	-ከ-	
<a href="#">H2088</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H5704</a>	<a href="#">H3063</a>	<a href="#">H4428</a>	<a href="#">H0526</a>		<a href="#">H2977</a>	<a href="#">H8141</a>	<a href="#">H6240</a>	<a href="#">H7969</a>		

אֲשֶׁר	אֲלֵיכֶם	וְאֵלֵי	אֲלֵי	יְהוָה	דְּבָרֵי	הַיָּה	שָׁנָה	וְעֶשְׂרִים	שָׁלֹשׁ	זֶה	
-እና-ተነሳ-ማልዶ	-ወደ	-እና-ተናገረ	-ወደ	እግዚአብሔር	ቃል	-እና-ሆነ	ዓመት	ሃያ	ሦስት	-ያ-ይህ	
<a href="#">H7925</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H1696</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H1697</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H8141</a>	<a href="#">H6242</a>	<a href="#">H7969</a>	<a href="#">H2088</a>	

שְׂמַעְתֶּם  
ሰማ

וְלֹא  
አይ-

וְדָבָר  
-እና-ተናገረ  
[H8085](#) [H3808](#) [H1696](#)

ከይሁዳ ንጉሥ ከአምጽ ልጅ ከኢዮሲያስ ከአሥራ ሦስተኛው ዓመት ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ባሉት በእነዚህ በሀያ ሦስት ዓመታት፣ የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ መጣ፣ እኔም ማልጄ ተነሥቼ ተናገርኋችሁ፤ ነገር ግን አልሰማችሁም።

שְׂמַעְתֶּם	וְלֹא	וְשָׁלַח	הַשְּׂכָמִים	הַנְּבִיאִים	עֲבַדְיֹו	כָּל־	אֶת־	אֲלֵיכֶם	יְהוָה	וְשָׁלַח	4
ሰማ	አይ-	ለከ	-እና-ተነሳ-ማልዶ	ነቢይ	ባሪያ	ሁሉ	()ተ	-ወደ	እግዚአብሔር	ለከ	
<a href="#">H8085</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H7971</a>	<a href="#">H7925</a>	<a href="#">H5030</a>	<a href="#">H5650</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H7971</a>	

לְשָׂמַע  
ሰማ

אֲזַנְכֶם  
-በ-ጅር

אֶת־  
()ተ

הַשְּׂכָמִים  
ዘርጋ

וְלֹא  
አይ-

[H8085](#) [H0241](#) [H0853](#) [H5186](#) [H3808](#)

እግዚአብሔርም ማልዶ ተነሥቶ ባሪያዎቹን ነቢያትን ወደ እናንተ ላከ፤ እናንተም አላደመጣችሁም ጅርአችሁንም አላዘነብላችሁም።



ከእርሱም የአልፎትን ድምፅ የደስታን ድምፅ፣ የወንድ ሙሽራን ድምፅና የሴት ሙሽራን ድምፅ፣ የወፍጮንም ድምፅ የመብራትንም ብርሃን አስቀራለሁ።

11	וְהִתְהַלַּךְ	כָּל־	הָאָרֶץ	הַזֹּאת	לְהַרְבֵּה	לְשֹׁמְרֵי	וְעַבְדֵי	הַגּוֹיִם	הָאֵלֶּה	אֶת־
	-አና-ሆነ	ሁሉ	-ያ-ምድር	-ያ-ይህ	for-a-ruin	ምክንያቱም-horror	-አና-አገለገለ	-ያ-ሕዝቦች	እነዚህ	()አታ
	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H2063</a>	<a href="#">H2723</a>	<a href="#">H8047</a>	<a href="#">H5647</a>		<a href="#">H0428</a>	<a href="#">H0853</a>

מִלְךָ  
בְּבֹל  
שְׁבַעִים  
שָׁנָה:  
77  
900  
[H4428](#)  
[H8141](#)  
[H7657](#)  
[H0894](#)

ይህችም ምድር ሁሉ ባድማና መደቀደ ትሆናለች፤ እነዚህም አሕዛብ ለባቢሎን ንጉሥ ሰባ ዓመት ይገዛሉ።

12	וְהִנֵּה	כְּמִלְאוֹת	שְׁבַעִים	שָׁנָה	אֶפְקֹד	עַל־	מִלְךָ	וְעַל־	הַגּוֹי	הַזֶּה
	-አና-ሆነ	ሞላ	ሰባ	ዓመት	ቁጠረ	-በ	ንጉሥ	-በ	-ያ-ሕዝቦች	እሱ
	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H4390</a>	<a href="#">H7657</a>	<a href="#">H8141</a>			<a href="#">H0894</a>	<a href="#">H4428</a>		<a href="#">H1931</a>

13	וְהִתְהַלַּךְ	אֶת־	עֲוֹנֵם	וְעַל־	אֶרֶץ	כְּשֹׁרִים	אֶת	וְשִׁמְתִי	אֶת	עוֹלָם:
	ምስክርነት	()አታ	በደል	-በ	-ያ-ምድር	ከሥዳም	()አታ	-አና-አስቀመጠ	()አታ	ዘላለም
	<a href="#">H5002</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H5771</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H3778</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H5769</a>

ሰባው ዓመትም በተፈጸመ ጊዜ፣ የባቢሎንን ንጉሥና ያንን ሕዝብ ስለ ኃጢአታቸው እቀጣለሁ፤ ይላል እግዚአብሔር፣ የከለዳውያንንም ምድር ለዘላለም ባድማ አደርጋታለሁ።

13	וְהִתְהַלַּךְ	וְהִתְהַלַּךְ	עַל־	הָאָרֶץ	הַזֹּאת	כָּל־	דְּבָרֵי	אֲשֶׁר־	דְּבָרֵי	עֲלֶיהָ
	መጣ	መጣ	-በ	-ያ-ምድር	እሱ	ሁሉ	ቃል	-የ-	-አና-ተናገረ	-በ
	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H0935</a>		<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H1697</a>		<a href="#">H1696</a>	

14	אֶת	כָּל־	הַכְּתוּב	בְּסֵפֶר	הַזֶּה	אֲשֶׁר־	נָבֵא	יְרַמְיָהוּ	עַל־	הַגּוֹיִם:
	()አታ	ሁሉ	-አና-ጻፈ	መጻሕፍ	-ያ-ይህ	-የ-	-አና-አገለገለ	ኤርምያስ	-በ	-ያ-ሕዝቦች
	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H3789</a>	<a href="#">H2088</a>			<a href="#">H5012</a>	<a href="#">H3414</a>	<a href="#">H3605</a>	

በእርሱም ላይ የተናገሩትን ቃሉን ሁሉ፣ ማለት ኤርምያስ በአሕዛብ ሁሉ ላይ ትንቢት የተናገረውን በዚህች መጻሕፍት የተጻፈውን ሁሉ፣ በዚያች ምድር አመጣለሁ።

14	כִּי	עַבְדֵי	בָּם	הַמָּה	גּוֹיִם	רַבִּים	וּמְלָכִים	גְּדוֹלִים	וְשִׁמְתִי	לָהֶם
	ምክንያቱም	-አና-አገለገለ	—	እነሱ	-ያ-ሕዝቦች	ብዙ	ንጉሥ	ትልቅ	ከፈለ	—
		<a href="#">H5647</a>		<a href="#">H1992</a>			<a href="#">H4428</a>			

כְּפַעֲלָם  
וּכְמַעֲשֵׂהָ  
וְיִדְהֶם:  
—  
እጅ  
ሥራ  
የእሱ-ሥራ  
[H6467](#)  
[H4639](#)  
[H3027](#)

ብዙ አሕዛብና ታላላቆች ነገሥታት እነርሱን ያስገዙአቸዋል፤ እኔም እንደ አደራረጋቸውና እንደ እጃቸው ሥራ እከፍላቸዋለሁ።

15	כִּי	כַּה	אֲמַר	יְהוָה	אֲלֵהֶי	יִשְׂרָאֵל	אֲלֵי	קָדְ	אֶת־	כּוֹס	הַיַּיִן
	ምክንያቱም	እነዚህ	-አና-አለ	እግዚአብሔር	አምላክ	እስራኤል	-ወደ	-አና-ወሰደ	()አታ	-ያ-ጫውአ	ወደ
		<a href="#">H3541</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H3947</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3196</a>	

16	וְשִׁמְתִי	וְהִתְהַלַּכְתִּי	וְהִתְהַלַּכְתִּי	מִנְיָ	וְהִתְהַלַּכְתִּי	אֶת	כָּל־	הַגּוֹיִם	אֲשֶׁר	אֲנֹכִי	שָׁלַח	אֶת
	መጣ	and-act-mad	and-stagger	እጅ	-አና-አገለገለ	()አታ	ሁሉ	-ያ-ሕዝቦች	-የ-	እኔ	ለክ	()አታ
	<a href="#">H8354</a>	<a href="#">H1607</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H8248</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3605</a>			<a href="#">H0595</a>	<a href="#">H7971</a>	<a href="#">H0853</a>

אֲלֵהֶם:  
—  
ወደ  
[H0413](#)

የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይለኛል። የዚህን ቀጣ የወይን ጠጅ ጽዋ ከእጅ ሙሴ አንተንም የምሰድዳቸውን አሕዛብን ሁሉ አጠጣቸው።

16	וְשִׁמְתִי	וְהִתְהַלַּכְתִּי	וְהִתְהַלַּכְתִּי	מִנְיָ	וְהִתְהַלַּכְתִּי	אֶת	כָּל־	הַגּוֹיִם	אֲשֶׁר	אֲנֹכִי	שָׁלַח	אֶת
	መጣ	and-act-mad	and-stagger	እጅ	-አና-አገለገለ	()አታ	ሁሉ	-ያ-ሕዝቦች	-የ-	እኔ	ለክ	()አታ
	<a href="#">H8354</a>	<a href="#">H1607</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H8248</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3605</a>			<a href="#">H0595</a>	<a href="#">H7971</a>	<a href="#">H0853</a>

ከምሰድዳቸውም ሰይፍ የተነሣ ይጠጣሉ ይወላገዱማል ያብዳሉም።





እነዚህ ስሜ የተጠራባትን ከተማ አስጨንቃት ዘንድ እጅምራለሁ፤ በወኑ እናንተ ያልተቀጣችሁ ትሆናላችሁን? በምድር በሚኖሩ ሁሉ ላይ ሰይፍን እጠራለሁና ያለ ቅጣት አትቀሩም፡፡ ይላል የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር፡፡

הָיָה እግዚአብሔር H3068	אָלַי -ወደ H0413	אָמַר -እና-አለ H0559	הָאָלַי እነዚህ H0428	הַרְבֵּי ቃል H1697	כָּל- ሁሉ H3605	תַּא( ) H0853	אָלַי -ወደ H0413	תִּנְבֵּא -እና-እነሱ-prophesied H5012	וַאֲתָהּ አንተ H3068	30
	עַל- -በ H7580	יִשָּׁא he-will-roar H7580	שָׁא roaring H7580	קוֹלִי ድምፅ H5414	יִתֵּן ሰጠ H6944	קְדָשׁ ቅዱስ H4583	וּמִמֶּנּוּ from-ማደሪያ-of H4583	יִשָּׁא will-roar H7580	מִמְּרֹם from-on-high H4791	
		הָאָרֶץ -ያ-ምድር H0776	יִשְׁבִּי ተቀመጠ H3427	כָּל- ሁሉ H3605	אֶל- -ወደ H0413	יַעֲנֵה -እና-answered H1869	כְּהֹלְכִים እሱ-trod H1869	הִדָּד a-shout H1959	נִוְהַ his-fold H1959	

ስለዚህ ይህን ቃል ሁሉ ትንቢት ትናገርባቸዋለህ፡ እንዲህም ትላቸዋለህ፡፡ እግዚአብሔር በላይ ሆኖ ይጮኻል፡ በቅዱስ ማደሪያውም ሆኖ ድምፁን ያሰማል፤ በበረቱ ላይ እጅግ ይጮኻል፡ ወይም እንደሚጠምቁ በምድር በሚኖሩ ሁሉ ላይ ይጮኻል፡፡

בְּנִוְהַ -ያ-ሕዘቦች H3068	לִיהִנָּה እግዚአብሔር H3068	רִיב ክርክር H7379	כִּי ምክንያቱም H0776	הָאָרֶץ -ያ-ምድር H0776	קָצָה -እና-ከ-መካከል H5704	עַד- -እስከ H5704	וְיִשָּׁא a-roar H7588	בָּא መጣ H0935	31	
וְ	יַהֲנֹה: እግዚአብሔር H3068	נֶאֱמַר ምስክርነት H5002	לְהַרְבֵּב ሰይፍ H2719	נִתְנַם ሰጠ H5414	הַרְשָׁעִים -እንደ-ክፉ H7563	בְּשָׂרָה ሥር H1320	לְכָל- ሁሉ H3605	וְהָאֵל እሱ H1931	וַיִּשָּׁא -እና--እና-ይፈረዳል H8199	

እግዚአብሔር ከአሕዛብ ጋር ክርክር አለውና ድምፅ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ይደርሳል፤ ከሥጋ ለባሽ ሁሉ ጋር ይፋረዳል፡፡ ኃጢአተኞችንም ለሰይፍ አሳልፎ ይሰጣል፡፡ ይላል እግዚአብሔር፡፡

וַיִּנְוּ -ያ-ሕዘቦች H0413	אֶל- -ወደ H0413	מִנִּוְהַ -ያ-ሕዘቦች H0413	אֲמַר ወጣ H3318	רַעַה ክፉ H2009	הִנֵּה -እና-እነሆ H2009	צָבָא ሠራዊት H3068	וַיַּהֲנֹה እግዚአብሔር H3068	אָמַר -እና-አለ H0559	כָּה እነዚህ H3541	32
		וַיַּעֲרֹ and-a-storm H5782	אֶרֶץ -ያ-ምድር H0776	מִיַּרְבֵּי -እና-ጠረፉ H3411	וַיַּעֲרֹ will-be-stirred-up H5782	וַיִּנְוּ ትልቅ H5782				

የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፡፡ እነሆ፡ ክፉ ነገር ከሕዝብ ወደ ሕዝብ ይወጣል፡፡ ጽኑም ዐውሎ ነፍስ ከምድር ዳርቻ ይነሣል፡፡

הָאָרֶץ -ያ-ምድር H0776	קָצָה -እና-ከ-መካከል H5704	וְעַד- -እስከ H0776	הָאָרֶץ -ያ-ምድር H0776	מִקְצָה -እና-ከ-መካከል H5704	וְהָאֵל እሱ H1931	בְּיָמָיו ቀናት H3117	וַיַּהֲנֹה እግዚአብሔር H3068	וַיִּנְוּ -ያ-ተገደሉ H1961	וְהָיָה -እና-ሆነ H1961	33
וַיַּהֲנֹ: -እና-ሆነ H1961	וַיַּהֲנֹ: -ያ-መሬት H0127	וַיַּהֲנֹ: ፊት-የ H6440	עַל- -በ H1828	לְדִבְרֵ as-dung H6912	וַיִּקְבְּרוּ -እና-ቀበሩ H3808	וְאֵל አይ- H0622	וַיִּקְבְּרוּ -እና-ሰበሰቡ H3808	וַיִּקְבְּרוּ -ለ-ማልቀስ H5594	וְאֵל አይ- H3808	

በዚያም ቀን የእግዚአብሔር ግዳዮች ከምድር ዳር ጀምሮ እስከ ምድር ዳር ድረስ ይሆናሉ፤ አይለቀሱም፤ በምድር ላይ እንደ ጉድፍ ይሆናሉ እንጂ አይከማቹም አይቀበሩም፡፡

יְמֵי ቀናት H3117	מִלְאָה ሞላ H4390	כִּי ምክንያቱም H6629	הַצֵּאֵן -ያ-በጎች H0117	אֲדִירֵי ኃያል H6428	וַיִּתְפַּלְשֵׁן and-roll-in-ashes H6428	וַיִּנְעֶקוּ -እና-ጮኹ H2199	וְהָרָעִים -እና-አሰማሩ H2199	וַיִּלְלוּ ዋይ H3213	34
		וְהָרָעִים precious H3627	כְּכֹלֵ -እና-እቃዎች H5307	וַיִּנְעֶקוּ ወደቀ H5307	וַיִּתְפַּצְצוּ and-your-dispersions H8600			וַיִּבְּרוּ -እና-አርድ H2873	

ትታረዱና ትበተኑ ዘንድ ቀናችሁ ደርሶአልና፡ እንደ ተወደደም የሸክላ ዕቃ ትወድቃላችሁና እናንተ እረኞች፡ አልቅሱ ጨኩም፤ እናንተ የመንጋ አውራጃ፡ በአመድ ውስጥ ተንከባላሉ፡፡

מָנוֹס	וְאָבַד	מִן-	הַרְעִים	וּפְלִיטָה	מֵאֲדִירַי	הַצָּאן:	35
refuge	አንተ-perish	-h-	-አና-አሰማሩ	-ለ-ማምለጫ	ኃያል	-ያ-በጎች	
<a href="#">H4498</a>	<a href="#">H0006</a>			<a href="#">H6413</a>	<a href="#">H0117</a>	<a href="#">H6629</a>	

ሸሽትም ከአረጃች ማምለጥም ከመንጋ አውራዎች ይጠፋል።

קוֹל	צִעֲקוֹת	הַרְעִים	וַיִּלְלֵת	אֲדִירַי	הַצָּאן	כִּי-	רָשָׁה	וַיְהוּה	36
ድምፅ	-እንደ-ጥሪትዋ	-አና-አሰማሩ	and-wailing-of	ኃያል	-ያ-በጎች	ምክንያቱም	destroying	አግዚአብሔር	
	<a href="#">H6818</a>		<a href="#">H3215</a>	<a href="#">H0117</a>	<a href="#">H6629</a>		<a href="#">H7703</a>	<a href="#">H3068</a>	
	מְרֻעֵיהֶם:	אַתָּה							
	their-pasture	(את)							
	<a href="#">H4830</a>	<a href="#">H0853</a>							

አግዚአብሔር ማሰማርያቸውን አጥፍቶአልና የአረጃች ጩኸት ድምፅ የመንጋ አውራዎችም ልቅሶ ሆኖአል።

וַנִּדְמוּ	נְאוֹת	הַשְּׂלוֹם	מִפְּנֵי	תְּרוֹן	אֶרֶץ-	יְהוּה:	37
እሱ-are-still	pastures-of	ሰላም	ፊት-የ	-h-burning-of	ቁጣው	አግዚአብሔር	
	<a href="#">H4999</a>	<a href="#">H7965</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H2740</a>	<a href="#">H0639</a>	<a href="#">H3068</a>	

ከአግዚአብሔር ጽኑ ቀጣ የተነሣ የሰላም በረከት ፈርሶአል።

עוֹב	כְּכִפִּיר	סִכּוֹ	כִּי-	הַיְתָה	אֲרָצָם	לְשׂוֹה	מִפְּנֵי	38
-አና-ተወው	like-the-lion	his-lair	ምክንያቱም	-አና-ሆነ	-ያ-ምድር	ምክንያቱም-horror	ፊት-የ	
		<a href="#">H5520</a>		<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H8047</a>	<a href="#">H6440</a>	
	תְּרוֹן	הַיּוֹנָה	וּמִפְּנֵי	תְּרוֹן	אֶפְוִ:	פ		
	-h-burning-of	አንተ-shall-oppress	ፊት-የ	-h-burning-of	ቁጣው	—		
	<a href="#">H2740</a>	<a href="#">H3238</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H2740</a>	<a href="#">H0639</a>			

እንደ አንበሳ መደቡን ለቅቆአል፤ ከአስጨናቂውም ሰይፍና ከጽኑ ቀጣው የተነሣ ምድራቸው ባድማ ሆናለችና።